



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

16

፩፻፷፭ የፌዴራል ቤት ማስታወሻ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

የግ አንድሬ ዓመት ቀጥር ሁሉ
አዲስ አበባ ጥናው የሚ ችልግ የ

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ በተመሳሳይ የወጣ

21st Year No.69
ADDIS ABABA 28th August. 2015

<u>መግለጫ</u> ፳፻፲፻ ቁጥር የቃልዕ/ቃል፩ የኢትዮጵያ አስተዳደር ሥነዎች አዋጅ ቁርድ የተከላለ ምኞችን መሰሪያ የ መሸጋት የክርስቲያን ቤት ደንብ.....ን፪ ተሰጥቶ አበበ.....ን፪ ተሰጥቶ	<u>CONTENTS</u> Regulation No 344/2015 Monolithic Churches of Lalibela World Heritage Reserved Area Designation Council of Ministers Regulation.....page 8350 Annex.....Page 8364
---	--

CONTENTS

Regulation No 344/2015

Monolithic Churches of Lalibela World Heritage Reserved Area Designation Council of Ministers Regulation.....	page 8350
Annex.....	Page 8364

COUNCIL OF MINISTERS REGULATION No. 344/2015

**COUNCIL OF MINISTERS REGULATION TO
PROVIDE FOR THE DESIGNATION OF THE
MONOLITHIC CHURCHES OF LALIBELA
HERITAGE RESERVED AREA**

This Regulation is issued by the Council of Ministers pursuant to Article 5 of the Definition of Powers and Duties of the Executive Organs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia Proclamation No.691/2010 and Article 42(1) of the Research and Conservation of Cultural Heritage Proclamation No 209/2000.

PART ONE

GENERAL

5. AGE GO

ይህ ይንበ የሰለጠኑ መ-ቁር እበያት
ከርስተያናት ዓለም እቅዱ ቁርስት የተከለለ
መኖራችን መሰየማች የሚረዳትና የሚከለለውን የሚከለለውን የሚከለለውን
በት ይንበ ቁጥር ፈቃድ/ይልጻ” ተብሎ ለመቀበ
ይችሉ፡፡ የሚከለለውን የሚከለለውን የሚከለለውን

1. Short Title

This Regulation may be cited as the “Monolithic Churches of Lalibela World Heritage Reserved Area Designation Council of Ministers Regulation No. 344/2015”.

የንግድ የንግድ 15.50
Unite Price

ነጋሪት ገዢ ተ.ሣ.ቁ. ቦል
Negarit G. P.O.BOX 80001

፩. ትርጓሜ

የቁለ አገባብ ለአ ትርጉም የሚያስጠው ካልሆነ
በስተቶች በዘመኑ ደንብ ውስጥ፡-

፪/ “አዋጅ” ማለት ስለቅርቡ ተናትና እመጣቸው
የወጪው አዋጅ ቁጥር ፬፭/፭፭፻፮፡-

፫/ በአዋጅ እንቀጽ ይ የተሰጠ ትርጓሜውን
ለዘመኑ ደንብው ተፈጻሚ ይሆናል፡

፬/ “ባለሙያነት” ማለት በአዋጅ ቁጥር
፬፭/፭፭፻፮ የተቋቋሙው የቅርቡ ተናትና
ጥበቃ በለሙያነት ነው፡

፭/ “እምበርት ሆን” ማለት መከና-ቅርቡ በዓለም-
አቀፍ ቁርቡንት የተመዘገበበትን የለ
ሁለንተናዊ እስት የየዘመኑ የቅርቡ ይዘጋ
የሚገኘበት ስኖ ሆኖ የቅርቡን ተንታዊ
ይዘት እና መልዕክት የሚያሳያው እና መከና-
ቅርቡን ለመጠበቅና ለማስተካድር የሚረዳ
ሥራውን በቁ የሚከናወነበት የቅርቡ ካላል
ነው፡

፮/ “ደጀን ሆን” ማለት ለተመዘገበው መከና-
ቅርቡ ተጨማሪ ጥበቃ ለማድረግ እንዳቻል
በእምበርት ሆን ከረዳ የሚከላሉ አዋጅ
ስኖ ልማት በዘመኑ ስኖ የሚኖረውን
የመሬት እጠቃቀም እና የልማት ሥራውን
ለመወሰን የሚያስችል ድንጋጌ የወጪለት
እና ቁርቡ ከእነባቢው ወር የሚኖረውን
የእይታና መልካም-ምድርዋ ትስቦ
ለመጠበቅ ታስቦ የሚከላሉ ስኖ ነው፡

፯/ “ስው” ማለት የተፈጥሮ ስው መይም በስጋ
የሰውነት መብት የተሰጠው እኩል ነው፡

፱/ ማንኛውም በዚህ የቁ የተገለዥ አነጋገር
ስተኞች ይጠቀማል፡፡

2. Definitions

In This Regulation unless the context requires otherwise:

1/ “Proclamation” means the Research and Conservation of Cultural Heritage Proclamation No. 209/2000;

2/ definitions provided for under Article 3 of the Proclamation shall be applicable to this Regulation;

3/ “Authority” means the Authority for Research and Conservation of Cultural Heritage Established under Proclamation No. 209/2000;

4/ “Core Zone” means an area that demonstrates the Outstanding Universal Value of the site, for which the heritage is included in the World Heritage List, and other important features that illustrate the integrity and authenticity that contribute for the protection and management of the heritage;

5/ “Buffer Zone” means an area surrounding the heritage which was complementary legal and customary restrictions placed on its use and development to give an added layer of protection to the heritage and, includes the immediate setting of the nominated heritage, important views and other attributes that are functionally important as a support to the heritage and its protection;

6/ “person” means any natural or juridical person;

7 any expression in the masculine gender includes the feminine.

ክፍል ሁለት**ለላበላው ወ-ቅር አብያት ከርስተያኖት የ፩፭፭
አቀፍ ቅርቡ ከደረሰ ስኞራ አስተያየር**

፩. የተከለለ ሥኔሮዎችን ሰላመስቦዋው
የሚከተሉት የገልጻ ወ-ቅር አብያት
ከርስተያኖት ዓለም አቀፍ ቅርቡ አምባርታና
ደጀንግሮች በዘመኑ ደንብ ተስፋሙዋል:-

፩/ በተ መልኩናለሁ፣

፪/ በተ ማርያም፣

፫/ በተ መስቀል፣

፬/ በተ ደንግል፣

፭/ በተ ማካኤል (በተ ነጋገጧ)፣

፮/ በተ አማካኤል፣

፯/ በተ መርቆሪስ፣

፱/ በተ አበዳድ፣

፲/ በተ ገብረኤል-ኩኑኤል፣

፳/ በተ ገብረኤል፡፡

፪. የቅርብ በታወች አምባርታ ዘዴች
የገልጻ ወ-ቅር አብያት ከርስተያኖት ዓለም
አቀፍ ቅርብ በታወች አምባርታ ዘዴ ስኞራ
41.74 ውክታር ሆኖ:-

፩/ $112^{\circ} 2' 7.8''$ ስሜን ገ-ት-የድ እና 39°
 $2' 50.57''$ ም-ሥራቅ ለ-ን-ግ-ት-የድ፡-

፪/ $112^{\circ} 2' 6.29''$ ስሜን ገ-ት-የድ እና 39°
 $2' 51.29''$ ም-ሥራቅ ለ-ን-ግ-ት-የድ፡-

፫/ $112^{\circ} 2' 4.6''$ ስሜን ገ-ት-የድ እና $39^{\circ} 2'$
 $52.3''$ ም-ሥራቅ ለ-ን-ግ-ት-የድ፡-

፬/ $112^{\circ} 2' 2.51''$ ስሜን ገ-ት-የድ እና 39°
 $2' 53.23''$ ም-ሥራቅ ለ-ን-ግ-ት-የድ፡-

PART TWO**RESERVED AREAS OF THE MONOLITHIC
CHURCHES OF LALIBELA WORLD HERITAGE SITE****3. Designation of Reserved Areas**

The following Core and Buffer Zones of the Monolithic Churches of Lalibela World Heritage Sites are hereby designated:

1/ Biete Medhane Alem;

2/ Biete Mariam;

3/ Biete Meskel;

4/ Biete Denagel;

5/ Biete Debresina;

6/ Biete Michael (Biete Golegotha);

7 Biete Amanuel;

8/ Biete Merkerios;

9/ Biete Aba Libanose;

10 Biete Gebrael-Rufael;

11/ Biete Giorgis.

4. Core Zones of the Reserved Area

The Core Zone of the Monolithic Churches of Lalibela World Heritage Sites Covers 41.74 hectare and includes the area between:

1/ $12^{\circ} 2' 7.8''$ Latitude North and $39^{\circ} 2' 50.57''$ Longitude East;

2/ $12^{\circ} 2' 6.29''$ Latitude North and $39^{\circ} 2' 51.29''$ Longitude East;

3/ $12^{\circ} 2' 4.6''$ Latitude North and $39^{\circ} 2' 52.3''$ Longitude East;

4/ $12^{\circ} 2' 2.51''$ Latitude North and $39^{\circ} 2' 53.23''$ Longitude East;

- ፩/ $012^{\circ} 2' 0.17''$ ሰሜን አ-ጥ-ቶድ እና $39^{\circ} 2' 53.23''$ ባ-ሙ-ራ-ቅ ለ-መ-ገ-ት-የ-ድ-;
- ፪/ $012^{\circ} 1' 52.36''$ ሰሜን አ-ጥ-ቶድ እና $39^{\circ} 2' 52.33''$ ባ-ሙ-ራ-ቅ ለ-መ-ገ-ት-የ-ድ-;
- ፫/ $012^{\circ} 1' 52.32''$ ሰሜን አ-ጥ-ቶድ እና $39^{\circ} 2' 50.86''$ ባ-ሙ-ራ-ቅ ለ-መ-ገ-ት-የ-ድ-;
- ፬/ $012^{\circ} 1' 53.22''$ ሰሜን አ-ጥ-ቶድ እና $39^{\circ} 2' 48.08''$ ባ-ሙ-ራ-ቅ ለ-መ-ገ-ት-የ-ድ-;
- ፭/ $012^{\circ} 1' 51.78''$ ሰሜን አ-ጥ-ቶድ እና $39^{\circ} 2' 45.96''$ ባ-ሙ-ራ-ቅ ለ-መ-ገ-ት-የ-ድ-;
- ፮/ $012^{\circ} 1' 50.16''$ ሰሜን አ-ጥ-ቶድ እና $39^{\circ} 2' 44.38''$ ባ-ሙ-ራ-ቅ ለ-መ-ገ-ት-የ-ድ-;
- ፯/ $012^{\circ} 1' 48.47''$ ሰሜን አ-ጥ-ቶድ እና $39^{\circ} 2' 42.58''$ ባ-ሙ-ራ-ቅ ለ-መ-ገ-ት-የ-ድ-;
- ፱/ $012^{\circ} 1' 46.45''$ ሰሜን አ-ጥ-ቶድ እና $39^{\circ} 2' 40.74''$ ባ-ሙ-ራ-ቅ ለ-መ-ገ-ት-የ-ድ-;
- ፲/ $012^{\circ} 1' 45.88''$ ሰሜን አ-ጥ-ቶድ እና $39^{\circ} 2' 39.98''$ ባ-ሙ-ራ-ቅ ለ-መ-ገ-ት-የ-ድ-;
- ፳/ $012^{\circ} 1' 44.58''$ ሰሜን አ-ጥ-ቶድ እና $39^{\circ} 2' 37.86''$ ባ-ሙ-ራ-ቅ ለ-መ-ገ-ት-የ-ድ-;
- ፴/ $012^{\circ} 1' 44.83''$ ሰሜን አ-ጥ-ቶድ እና $39^{\circ} 2' 36.02''$ ባ-ሙ-ራ-ቅ ለ-መ-ገ-ት-የ-ድ-;
- ፵/ $012^{\circ} 1' 45.48''$ ሰሜን አ-ጥ-ቶድ እና $39^{\circ} 2' 35.02''$ ባ-ሙ-ራ-ቅ ለ-መ-ገ-ት-የ-ድ-;
- ፶/ $012^{\circ} 1' 46.56''$ ሰሜን አ-ጥ-ቶድ እና $39^{\circ} 2' 35.05''$ ባ-ሙ-ራ-ቅ ለ-መ-ገ-ት-የ-ድ-;
- ፷/ $012^{\circ} 1' 48.14''$ ሰሜን አ-ጥ-ቶድ እና $39^{\circ} 2' 36.46''$ ባ-ሙ-ራ-ቅ ለ-መ-ገ-ት-የ-ድ-;
- ፸/ $012^{\circ} 1' 47.31''$ ሰሜን አ-ጥ-ቶድ እና $39^{\circ} 2' 31.34''$ ባ-ሙ-ራ-ቅ ለ-መ-ገ-ት-የ-ድ-;

- 5/ $12^{\circ} 2' 0.17''$ Latitude North and $39^{\circ} 2' 53.23''$ Longitude East;
- 6/ $12^{\circ} 1' 52.36''$ Latitude North and $39^{\circ} 2' 52.33''$ Longitude East;
- 7/ $12^{\circ} 1' 52.32''$ Latitude North and $39^{\circ} 2' 50.86''$ Longitude East;
- 8/ $12^{\circ} 1' 53.22''$ Latitude North and $39^{\circ} 2' 48.06''$ Longitude East;
- 9/ $12^{\circ} 1' 51.78''$ Latitude North and $39^{\circ} 2' 45.96''$ Longitude East;
- 10/ $12^{\circ} 1' 50.16''$ Latitude North and $39^{\circ} 2' 44.38''$ Longitude East;
- 11/ $12^{\circ} 1' 48.47''$ Latitude North and $39^{\circ} 2' 42.58''$ Longitude East;
- 12/ $12^{\circ} 1' 46.45''$ Latitude North and $39^{\circ} 2' 40.74''$ Longitude East;
- 13/ $12^{\circ} 1' 45.88''$ Latitude North and $39^{\circ} 2' 39.98''$ Longitude East;
- 14/ $12^{\circ} 1' 44.58''$ Latitude North and $39^{\circ} 2' 37.86''$ Longitude East;
- 15/ $12^{\circ} 1' 44.83''$ Latitude North and $39^{\circ} 2' 36.02''$ Longitude East;
- 16/ $12^{\circ} 1' 45.48''$ Latitude North and $39^{\circ} 2' 35.02''$ Longitude East;
- 17/ $12^{\circ} 1' 46.56''$ Latitude North and $39^{\circ} 2' 35.05''$ Longitude East;
- 18/ $12^{\circ} 1' 48.14''$ Latitude North and $39^{\circ} 2' 36.46''$ Longitude East;
- 19/ $12^{\circ} 1' 47.31''$ Latitude North and $39^{\circ} 2' 31.34''$ Longitude East;

፩/ ፻፱° 1' 48.07" ስሜን አ-ጥ-ቃ-ድ እና 39° 2' 27.1" መሠረቅ ለመግተዋድ;
፪፩/ ፻፱° 1' 56.71" ስሜን አ-ጥ-ቃ-ድ እና 39° 2' 19.86" መሠረቅ ለመግተዋድ;
፪፪/ ፻፱° 1' 59.16" ስሜን አ-ጥ-ቃ-ድ እና 39° 2' 22.81" መሠረቅ ለመግተዋድ;
፪፫/ ፻፱° 1' 59.2" ስሜን አ-ጥ-ቃ-ድ እና 39° 2' 22.85" መሠረቅ ለመግተዋድ;
፪፬/ ፻፱° 1' 59.88" ስሜን አ-ጥ-ቃ-ድ እና 39° 2' 24.9" መሠረቅ ለመግተዋድ;
፪፭/ ፻፱° 2' 0.67" ስሜን አ-ጥ-ቃ-ድ እና 39° 2' 26.74" መሠረቅ ለመግተዋድ;
፪፮/ ፻፱° 2' 0.92" ስሜን አ-ጥ-ቃ-ድ እና 39° 2' 28.21" መሠረቅ ለመግተዋድ;
፪፯/ ፻፱° 2' 2.47" ስሜን አ-ጥ-ቃ-ድ እና 39° 2' 30.26" መሠረቅ ለመግተዋድ;
፪፰/ ፻፱° 2' 2.87" ስሜን አ-ጥ-ቃ-ድ እና 39° 2' 30.95" መሠረቅ ለመግተዋድ;
፪፱/ ፻፱° 2' 3.73" ስሜን አ-ጥ-ቃ-ድ እና 39° 2' 33.18" መሠረቅ ለመግተዋድ;
፪፲/ ፻፱° 2' 4.16" ስሜን አ-ጥ-ቃ-ድ እና 39° 2' 34.84" መሠረቅ ለመግተዋድ;
፪፳/ ፻፱° 2' 3.73" ስሜን አ-ጥ-ቃ-ድ እና 39° 2' 36.78" መሠረቅ ለመግተዋድ;
፪፴/ ፻፱° 2' 4.02" ስሜን አ-ጥ-ቃ-ድ እና 39° 2' 38.15" መሠረቅ ለመግተዋድ;
፪፵/ ፻፱° 2' 4.24" ስሜን አ-ጥ-ቃ-ድ እና 39° 2' 39.19" መሠረቅ ለመግተዋድ;
፪፶/ ፻፱° 2' 3.7" ስሜን አ-ጥ-ቃ-ድ እና 39° 2' 44.23" መሠረቅ ለመግተዋድ;

20/ 12° 1' 48.07" Latitude North and 39° 2' 27.1"
Longitude East;

21/ 12° 1' 56.71" Latitude North and 39° 2' 19.86"
Longitude East;

22/ 12° 1' 59.16" Latitude North and 39° 2' 22.81"
Longitude East;

23/ 12° 1' 59.2" Latitude North and 39° 2' 22.85"
Longitude East;

24/ 12° 1' 59.88" Latitude North and 39° 2' 24.9"
Longitude East;

25/ 12° 2' 0.67" Latitude North and 39° 2' 26.74"
Longitude East;

26/ 12° 2' 0.92" Latitude North and 39° 2' 28.21"
Longitude East;

27/ 12° 2' 2.47" Latitude North and 39° 2' 30.26"
Longitude East;

28/ 12° 2' 2.87" Latitude North and 39° 2' 30.95"
Longitude East;

29/ 12° 2' 3.73" latitudes north and 39° 2' 33.18"
Longitude East;

30/ 12° 2' 4.16" Latitude North and 39° 2' 34.84"
Longitude East;

31/ 12° 2' 3.73" Latitude North and 39° 2' 36.78"
Longitude East;

32/ 12° 2' 4.02" Latitude North and 39° 2' 38.15"
Longitude East;

33/ 12° 2' 4.24" Latitude North and 39° 2' 39.19"
Longitude East;

34/ 12° 2' 3.7" Latitude North and 39° 2' 44.23"
Longitude East;

፩/ ፻፲፭° 2' 4.92" ስ' 45.85" ዓ.ም.	አ.ቁ.ቁ. እና 39° 2' 47.72" ዓ.ም.
፪/ ፻፲፭° 2' 6.14" ስ' 47.72" ዓ.ም.	አ.ቁ.ቁ. እና 39° 2' 48.7" ዓ.ም.
፫/ ፻፲፭° 2' 7.4" ስ' 48.7" ዓ.ም.	አ.ቁ.ቁ. እና 39° 2' 50.03" ዓ.ም.
፬/ ፻፲፭° 2' 7.94" ስ' 50.03" ዓ.ም.	አ.ቁ.ቁ. እና 39° 2' 52.28" ዓ.ም.
፭/ ፻፲፭° 1' 43.28" ስ' 43.04" ዓ.ም.	አ.ቁ.ቁ. እና 39° 2' 44.23" ዓ.ም.
፮/ ፻፲፭° 1' 44.33" ስ' 44.23" ዓ.ም.	አ.ቁ.ቁ. እና 39° 2' 46.2" ዓ.ም.
፯/ ፻፲፭° 1' 46.2" ስ' 45.6" ዓ.ም.	አ.ቁ.ቁ. እና 39° 2' 52.61" ዓ.ም.
፱/ ፻፲፭° 1' 52.61" ስ' 53.02" ዓ.ም.	አ.ቁ.ቁ. እና 39° 2' 53.59" ዓ.ም.
፲/ ፻፲፭° 1' 52.28" ስ' 53.59" ዓ.ም.	አ.ቁ.ቁ. እና 39° 2' 50.41" ዓ.ም.
፳/ ፻፲፭° 1' 43.9" ስ' 52.12" ዓ.ም.	አ.ቁ.ቁ. እና 39° 2' 43.9" ዓ.ም.
፴/ ፻፲፭° 1' 47.35" ስ' 51.29" ዓ.ም.	አ.ቁ.ቁ. እና 39° 2' 45.6" ዓ.ም.
፵/ ፻፲፭° 1' 43.9" ስ' 51.29" ዓ.ም.	አ.ቁ.ቁ. እና 39° 2' 47.72" ዓ.ም.

35/12° 2' 4.92" Latitude North and 39° 2' 45.85" Longitude East;
 36/12° 2' 6.14" Latitude North and 39° 2' 47.72" Longitude East;
 37/12° 2' 7.4" Latitude North and 39° 2' 48.7" Longitude East;
 38/12° 2' 7.94" Latitude North and 39° 2' 50.03" Longitude East.

5. Buffer Zones of the Reserved Area

The Buffer Zone of the Monolithic Churches of Lalibela World Heritage Sites encompasses the area surrounding the Core Zone referred to in Article 4 of this Regulation and stretches between:

- 1/ 12° 1' 43.28" Latitude North and 39° 2' 43.04" Longitude East;
- 2/ 12° 1' 44.33" Latitude North and 39° 2' 44.23" Longitude East;
- 3/ 12° 1' 46.2" Latitude North and 39° 2' 45.6" Longitude East;
- 4/ 12° 1' 52.61" Latitude North and 39° 2' 53.02" Longitude East;
- 5/ 12° 1' 52.28" Latitude North and 39° 2' 53.59" Longitude East;
- 6/ 12° 1' 50.41" Latitude North and 39° 2' 52.12" Longitude East;
- 7/ 12° 1' 43.9" Latitude North and 39° 2' 51.29" Longitude East;
- 8/ 12° 1' 47.35" Latitude North and 39° 2' 45.6" Longitude East;
- 9/ 12° 1' 43.9" Latitude North and 39° 2' 51.29" Longitude East;

፩/ ፻፲° 1' 47.35" ስሜን አት-ተ-የድና 39° 2'
2' 49.92" የመራቅ ለመግተያድ;

፪፫/ ፻፲° 7' 31.76" ስሜን አት-ተ-የድና 39°
2' 48.66" የመራቅ ለመግተያድ;

፪፬/ ፻፲° 1' 48.9" ስሜን አት-ተ-የድና 39°
2' 49.02" የመራቅ ለመግተያድ;

፪፭/ ፻፲° 1' 47.35" ስሜን አት-ተ-የድና 39°
2' 48.98" የመራቅ ለመግተያድ;

፪፮/ ፻፲° 7' 31.76" ስሜን አት-ተ-የድና 39°
39° 2' 48.66" የመራቅ ለመግተያድ;

፪፯/ ፻፲° 1' 31.76" ስሜን አት-ተ-የድና 39°
39° 2' 48.44" የመራቅ ለመግተያድ;

፪፰/ ፻፲° 1' 46.78" ስሜን አት-ተ-የድና 39°
39° 2' 49.31" የመራቅ ለመግተያድ;

፪፱/ ፻፲° 1' 47.03" ስሜን አት-ተ-የድና 39°
39° 2' 48.66" የመራቅ ለመግተያድ;

፪፲/ ፻፲° 1' 46.78" ስሜን አት-ተ-የድና 39°
2' 49.31" የመራቅ ለመግተያድ;

፪፳/ ፻፲° 1' 46.7" ስሜን አት-ተ-የድና 39°
2' 46.39" የመራቅ ለመግተያድ;

፪፴/ ፻፲° 1' 43.17" ስሜን አት-ተ-የድና 39°
39° 2' 42.79" የመራቅ ለመግተያድ;

፪፵/ ፻፲° 1' 42.49" ስሜን አት-ተ-የድና 39°
39° 2' 41.96" የመራቅ ለመግተያድ;

፪፶/ ፻፲° 1' 42.06" ስሜን አት-ተ-የድና 39°
2' 38.94" የመራቅ ለመግተያድ;

፪፷/ ፻፲° 1' 42.2" ስሜን አት-ተ-የድና 39°
2' 37.07" የመራቅ ለመግተያድ;

፪፸/ ፻፲° 1' 42.71" ስሜን አት-ተ-የድና 39°
2' 35.48" የመራቅ ለመግተያድ;

10/ 12° 1' 47.35" Latitude North and 39° 2' 49.92"
Longitude East;

11/ 12° 7' 31.76" Latitude North and 39° 2' 48.66"
Longitude East;

12/ 12° 1' 48.9" Latitude North and 39° 2'
49.02" Longitude East;

13/ 12° 1' 47.35" Latitude North and 39° 2' 48.98"
Longitude East;

14/ 12° 7' 31.76" Latitude North and 39° 2' 48.66"
Longitude East;

15/ 12° 1' 31.76" Latitude North and 39° 2' 48.44"
Longitude East;

16/ 12° 1' 46.78" Latitude North and 39° 2' 49.31"
Longitude East;

17/ 12° 1' 47.03" Latitude North and 39° 2'
48.66" Longitude East;

18/ 12° 1' 46.78" Latitude North and 39° 2' 49.31"
Longitude East;

19/ 12° 1' 46.7" Latitude North and 39° 2' 46.39"
Longitude East;

20/ 12° 1' 43.17" Latitude North and 39° 2' 42.79"
Longitude East;

21/ 12° 1' 42.49" Latitude North and 39° 2' 41.96"
Longitude East;

22/ 12° 1' 42.06" Latitude North and 39° 2' 38.94"
Longitude East;

23/ 12° 1' 42.2" Latitude North and 39° 2' 37.07"
Longitude East;

24/ 12° 1' 42.71" Latitude North and 39° 2' 35.48"
Longitude East;

፩፻/ 012° 1' 42.24" ስሜን አ-ት-የድ እና	25/ 12° 1' 42.24" Latitude North and 39° 2' 33.94"
39° 2' 33.94" የሚሸፈች ለመግተዋድ;	Longitude East;
፩፻/ 012° 1' 41.59" ስሜን አ-ት-የድ እና	26/ 12° 1' 41.59" Latitude North and 39° 2' 32.46"
39° 2' 32.46" የሚሸፈች ለመግተዋድ;	Longitude East;
፩፻/ 012° 1' 40.84" ስሜን አ-ት-የድ እና 39°	27/ 12° 1' 40.84" Latitude North and 39° 2' 31.63"
2' 31.63" የሚሸፈች ለመግተዋድ;	Longitude East;
፩፻/ 012° 1' 40.44" ስሜን አ-ት-የድ እና 39°	28/ 12° 1' 40.44" Latitude North and 39° 2' 31.02"
2' 31.02" የሚሸፈች ለመግተዋድ;	Longitude East;
፩፻/ 012° 1' 40.22" ስሜን አ-ት-የድ እና 39°	29/ 12° 1' 40.22" Latitude North and 39° 2' 30.41
2' 30.41" የሚሸፈች ለመግተዋድ;	Longitude East;
፩፻/ 012° 1' 39.29" ስሜን አ-ት-የድ እና 39°	30/ 12° 1' 39.29" Latitude North and 39° 2'
2' 27.06" የሚሸፈች ለመግተዋድ;	27.06" Longitude East;
፩፻/ 012° 1' 38.64" ስሜን አ-ት-የድ እና	31/ 12° 1' 38.64" Latitude North and 39° 2' 24.61"
39° 2' 24.61" የሚሸፈች ለመግተዋድ;	Longitude East;
፩፻/ 012° 1' 38.39" ስሜን አ-ት-የድ እና 39°	32/ 12° 1' 38.39" Latitude North and 39° 2' 23.14"
2' 23.14" የሚሸፈች ለመግተዋድ;	Longitude East;
፩፻/ 012° 1' 38.53" ስሜን አ-ት-የድ እና 39°	33/ 12° 1' 38.53" Latitude North and 39° 2'
2' 22.02" የሚሸፈች ለመግተዋድ;	22.02" Longitude East;
፩፻/ 012° 1' 38.46" ስሜን አ-ት-የድ እና	34/ 12° 1' 38.46" Latitude North and 39° 2'
39° 2' 19.54" የሚሸፈች ለመግተዋድ;	19.54" Longitude East;
፩፻/ 012° 1' 38.42" ስሜን አ-ት-የድ እና 39°	35/ 12° 1' 38.42" Latitude North and 39° 2'
2' 18.38" የሚሸፈች ለመግተዋድ;	18.38" Longitude East;
፩፻/ 012° 1' 37.52" ስሜን አ-ት-የድ እና 39°	36/ 12° 1' 37.52" Latitude North and 39° 2' 15.4"
2' 15.4" የሚሸፈች ለመግተዋድ;	Longitude East;
፩፻/ 012° 1' 35.94" ስሜን አ-ት-የድ እና 39°	37/ 12° 1' 35.94" Latitude North and 39° 2'
2' 10.52" የሚሸፈች ለመግተዋድ;	10.52" Longitude East;
፩፻/ 012° 1' 33.24" ስሜን አ-ት-የድ እና 39°	38/ 12° 1' 33.24" Latitude North and 39° 2' 8.88"
2' 8.88" የሚሸፈች ለመግተዋድ;	Longitude East;
፩፻/ 012° 1' 34.57" ስሜን አ-ት-የድ እና	39/ 12° 1' 34.57" Latitude North and 39° 2' 6.61"
39° 2' 6.61" የሚሸፈች ለመግተዋድ;	Longitude East;

፩/ ፻፱° ፲' 57.54" ስሜን አ-ት-የ-ድ እና 39° 2' 17.3" ም-ሂ-ራ-ቅ ለ-ን-ግ-ት-የ-ድ:
፪፫/ ፻፱° ፲' 0.2" ስሜን አ-ት-የ-ድ እና 39° 2' 17.3" ም-ሂ-ራ-ቅ ለ-ን-ግ-ት-የ-ድ:
፪፬/ ፻፱° ፲' 1.36" ስሜን አ-ት-የ-ድ እና 39° 2' 23.32" ም-ሂ-ራ-ቅ ለ-ን-ግ-ት-የ-ድ:
፪፭/ ፻፱° ፲' 2.26" ስሜን አ-ት-የ-ድ እና 39° 2' 25.26" ም-ሂ-ራ-ቅ ለ-ን-ግ-ት-የ-ድ:
፪፮/ ፻፱° ፲' 5.35" ስሜን አ-ት-የ-ድ እና 39° 2' 28.21" ም-ሂ-ራ-ቅ ለ-ን-ግ-ት-የ-ድ:
፪፯/ ፻፱° ፲' 6.22" ስሜን አ-ት-የ-ድ እና 39° 2' 29.76" ም-ሂ-ራ-ቅ ለ-ን-ግ-ት-የ-ድ:
፪፱/ ፻፱° ፲' 7.62" ስሜን አ-ት-የ-ድ እና 39° 2' 32.21" ም-ሂ-ራ-ቅ ለ-ን-ግ-ት-የ-ድ:
፪፲/ ፻፱° ፲' 8.88" ስሜን አ-ት-የ-ድ እና 39° 2' 35.45" ም-ሂ-ራ-ቅ ለ-ን-ግ-ት-የ-ድ:
፪፳/ ፻፱° ፲' 8.99" ስሜን አ-ት-የ-ድ እና 39° 2' 36.17" ም-ሂ-ራ-ቅ ለ-ን-ግ-ት-የ-ድ:
፪፴/ ፻፱° ፲' 8.63" ስሜን አ-ት-የ-ድ እና 39° 2' 28.9" ም-ሂ-ራ-ቅ ለ-ን-ግ-ት-የ-ድ:
፪፵/ ፻፱° ፲' 8.92" ስሜን አ-ት-የ-ድ እና 39° 2' 38.9" ም-ሂ-ራ-ቅ ለ-ን-ግ-ት-የ-ድ:
፪፶/ ፻፱° ፲' 9.42" ስሜን አ-ት-የ-ድ እና 39° 2' 40.16" ም-ሂ-ራ-ቅ ለ-ን-ግ-ት-የ-ድ:
፪፷/ ፻፱° ፲' 9.49" ስሜን አ-ት-የ-ድና 39° 2' 40.81" ም-ሂ-ራ-ቅ ለ-ን-ግ-ት-የ-ድ:
፪፸/ ፻፱° ፲' 10.36" ስሜን አ-ት-የ-ድና 39° 2' 39.88" ም-ሂ-ራ-ቅ ለ-ን-ግ-ት-የ-ድ:
፪፹/ ፻፱° ፲' 12.37" ስሜን አ-ት-የ-ድ እና 39° 2' 38.51" ም-ሂ-ራ-ቅ ለ-ን-ግ-ት-የ-ድ:

40/ 12° 1' 57.54" Latitude North and 39° 2' 17.3" Longitude East;
41/ 12° 2' 0.2" Latitude North and 39° 2' 17.3" Longitude East;
42/ 12° 2' 1.36" Latitude North and 39° 2' 23.32" Longitude East;
43/ 12° 2' 2.26" Latitude North and 39° 2' 25.26" Longitude East;
44/ 12° 2' 5.35" Latitude North and 39° 2' 28.21" Longitude East;
45/ 12° 2' 6.22" Latitude North and 39° 2' 29.76" Longitude East;
46/ 12° 2' 7.62" Latitude North and 39° 2' 32.21" Longitude East;
47/ 12° 2' 8.88" Latitude North and 39° 2' 35.45" Longitude East;
48/ 12° 2' 8.99" Latitude North and 39° 2' 36.17" Longitude East;
49/ 12° 2' 8.63" Latitude North and 39° 2' 28.9" Longitude East;
50/ 12° 2' 8.92" Latitude North and 39° 2' 38.9" Longitude East;
51/ 12° 2' 9.42" Latitude North and 39° 2' 40.16" Longitude East;
52/ 12° 2' 9.49" Latitude North and 39° 2' 40.81" Longitude East;
53/ 12° 2' 10.36" Latitude North and 39° 2' 39.88" Longitude East;
54/ 12° 2' 12.37" Latitude North and 39° 2' 38.51" Longitude East;

፩፪/ 0120 2' 14.35" ስሜን አትተረድ እና 39° 2' 38.11" ምሥራቅ ለመግተረድ:	55/ 12° 2' 14.35" Latitude North and 39° 2' 38.11" Longitude East;
፩፫/ 012° 2' 15.22" ስሜን አትተረድ እና 39° 2' 37.75" ምሥራቅ ለመግተረድ:	56/ 12° 2' 15.22" Latitude North and 39° 2' 37.75"Longitude East;
፩፬/ 012° 2' 16.3" ስሜን አትተረድ እና 39° 2' 36.46" ምሥራቅ ለመግተረድ:	57/ 12° 2' 16.3" Latitude North and 39° 2' 36.46" Longitude East;
፩፭/ 012° 2' 16.94" ስሜን አትተረድ እና 39° 2' 36.17" ምሥራቅ ለመግተረድ:	58/ 12° 2' 16.94" Latitude North and 39° 2' 36.17" Longitude East;
፩፮/ 012° 2' 18.56" ስሜን አትተረድ እና 39° 2' 36.53" ምሥራቅ ለመግተረድ:	59/ 12° 2' 18.56" Latitude North and 39° 2' 36.53" Longitude East;
፩፯/ 012° 2' 19.61" ስሜን አትተረድ እና 39° 2' 36.85" ምሥራቅ ለመግተረድ:	60/ 12° 2' 19.61" Latitude North and 39° 2' 36.85" Longitude East;
፩፱/ 012° 2' 20.26" ስሜን አትተረድና 39° 2' 36.71" ምሥራቅ ለመግተረድ:	61/ 12° 2' 20.26" Latitude North and 39° 2' 36.71" Longitude East;
፩፲/ 012° 2' 20.94" ስሜን አትተረድ እና 39° 2' 35.95" ምሥራቅ ለመግተረድ:	62/ 12° 2' 20.94" Latitude North and 39° 2' 35.95" Longitude East;
፩፳/ 012° 2' 21.23" ስሜን አትተረድ እና 39° 2' 35.74" ምሥራቅ ለመግተረድ:	63/ 12° 2' 21.23" Latitude North and 39° 2' 35.74" Longitude East;
፩፴/ 012° 2' 21.48" ስሜን አትተረድ እና 39° 2' 36.13" ምሥራቅ ለመግተረድ:	64/ 12° 2' 21.48" Latitude North and 39° 2' 36.13" Longitude East;
፩፵/ 012° 2' 20.94" ስሜን አትተረድ እና 39° 2' 37" ምሥራቅ ለመግተረድ:	65/ 12° 2' 20.94" Latitude North and 39° 2' 37"Longitude East;
፩፶/ 012° 2' 19.32" ስሜን አትተረድ እና 39° 2' 39.08" ምሥራቅ ለመግተረድ:	66/ 12° 2' 19.32" Latitude North and 39° 2' 39.08"Longitude East;
፩፷/ 012° 2' 17.84" ስሜን አትተረድ እና 39° 2' 40.16" ምሥራቅ ለመግተረድ:	67/ 12° 2' 17.84" Latitude North and 39° 2' 40.16" Longitude East;
፩፸/ 012° 2' 16.87" ስሜን አትተረድ እና 39° 2' 41.14" ምሥራቅ ለመግተረድ:	68/ 12° 2' 16.87" Latitude North and 39° 2' 41.14" Longitude East;
፩፹/ 012° 2' 15.55" ስሜን አትተረድና 39°2' 44.05" ምሥራቅ ለመግተረድ:	69/ 12° 2' 15.55" Latitude North and 39° 2' 44.05" Longitude East;

፩/ ०१२° २' १४.८८" ስሜን አ.ቁ.ሪ.ሪ. እና ३९° २' ४५.५६" ም.ሮ.ቁ.ለ.ንግ.ት.ሪ.ሪ.;

፪/ ०१२° २' १३.४५" ስሜን አ.ቁ.ሪ.ሪ. እና ३९° २' ४६.४३" ም.ሮ.ቁ.ለ.ንግ.ት.ሪ.ሪ.;

፫/ ०१२° २' ११.९८" ስሜን አ.ቁ.ሪ.ሪ. እና ३९° २' ४७.१८" ም.ሮ.ቁ.ለ.ንግ.ት.ሪ.ሪ.;

፬/ ०१२° २' १०.८६" ስሜን አ.ቁ.ሪ.ሪ. እና ३९° २' ४७.७६" ም.ሮ.ቁ.ለ.ንግ.ት.ሪ.ሪ.;

፭/ ०१२° २' ७.४४" ስሜን አ.ቁ.ሪ.ሪ. እና ३९° २' ४८.१९" ም.ሮ.ቁ.ለ.ንግ.ት.ሪ.ሪ.;

መከላል የለዕን ሥኖር ያካተታል::

ክፍል ማስታ

ሰላላበባ ው.ቁ.ር አበያት ከርስተያደት ዓለም አቀፍ ቅርቡ አስተዳደር

፩. ሰላላበል ሥኖር አስተዳደር

፩/ በአዋጅም በአዋጅ አንቀጽ ይ መሠረት
በላላበባ ከተማ ውስጥ በሚያደርጉ የመከኑ
ቅርቡ ወሰኑት በት አማካይነት ከልል
ሥኖር የለማል፣ የስተዳድራል፣ ሂሳብ ውጥ
ተማሪዎች እንዲያደርግሙት ያከላከላል::

፪/ የH.U አንቀጽ 30-ii አንቀጽ (፩) ደንብ
እንደተበዱ ሆኖ የገዢ የገዢ ው.ቁ.ር
ቅርቡ የከላል ሥኖር አማካይ ከሚት (H.U
በኩሉ "ከሚት" እያተባለ የሚጠሩ) በH.U ደንብ
ተዋዋል::

፪. የከማትው አባላት

- ፩/ ከሚትው የሚከተሉት አባላት ያጥ኏ል::
- ሀ) የገዢ ከተማ ከንድበ.....ስብሰብ::
- ለ) የገዢ ወረዳ አስተዳደር.....አባል::
- ሐ) የገዢ ከተማ ባህልና ተራካም ዘዴች
በት ሙሉ.....አባል::
- መ) የወልደያ የፖ.ሪ.ሪ. የማህበራዊ አገል
ግለጽ ሙሉ.....አባል::
- ወ) የገዢ ው.ቁ.ር አበያት ከርስተያደት
ደጋር ወሰኑት በት ተወካይ.....አባል::

70/ १२° २' १४.८८" Latitude North and ३९° २'
45.५६" Longitude East;

71/ १२° २' १३.४५" Latitude North and ३९° २'
46.४३" Longitude East;

72/ १२° २' ११.९८" Latitude North and ३९° २'
47.१८" Longitude East;

73/ १२° २' १०.८६" Latitude North and ३९° २'
47.७६" Longitude East; and

74/ १२° २' ७.४४" Latitude North and ३९° २' ४८.१९"
Longitude East.

PART THREE

ADMINISTRATION OF THE MONOLITHIC CHURCHES OF LALIBELA WORLD HERITAGE RESERVED AREA

6. Administration of the Reserved Area

1/ The Authority shall develop, administer and protect the designated heritage site from illegal acts through the site management office to be organized at Lalibela city pursuant to Article 5 of the Proclamation.

2/ Without prejudice to sub-article (1) of this Article an Advisory Committee to the designated heritage site (hereinafter the "Committee") is hereby established.

7. Members of the Committee

- 1/ The Committee shall have the following members:
 - a) Lalibela Town Mayor.....Chairperson;
 - b) head of Lasta woreda Administrationmember;
 - c) head of Lalibela town Tourism and culture Branch Office.....member;
 - d) head of Woldia University Community Service.....member;
 - e) representative of the Monolithic Church of Lalibela.....member;

- ፪) የሰነድ መረጃ የሚገኘ የሆኑን የቅርቡች
ተቋማት ተመክሮች.....አባላት;
- ፫) የአለበት አካባቢ ማር ስምግሌዎችና
ታዋቂ ገለሰቦች ሁሉት ተመክሮች.....አባላት;
- ፬) የአለበት ከተማ የረዳቶችና የውጭቶች
ማህበራት ሁሉት ተመክሮች.....አባላት;
- ፭) የአለበት አካባቢ የተረሰሰት አገልግሎት
ስራ ተቋማት ማህበር እና
ተመክሮች.....አባላት;
- ፮) የመከና ቁርስ የአገልግሎት በት
ሻጭ.....አባላና በአዲስ;
- ፯/ የዘመን አንቀጽ ፩-በ አንቀጽ (፭) ድንጋጌ^፭
አንደተጠበቀ ሆኖ ከሚከው አስፈላጊ ሆኖ
ስ.የተኞች ለለመች አካላትንም በስተቀበዎ
አንድነትና ለፈቃድ ያችላል::

ጀ. የክልል ሙሉ ተግባር

ከሚከው የሚከተለ ሙሉ ተግባር ተግባራት
ይ.የኔ.ቁ.:

፩/ በአለበት ወቅር አገልግሎት ከፍትና የቅርቡ
አቅራ ቁርስ አካባቢ የሚኖሩ የገብረተሰብ
ከፍለው በለበትነት ተሰጠቸው በቅርስ
አጠቃላቅ ገዢ የገብረ ተሳትሪ በለማያ
ደረጋበትና ከአካባቢው ባለድርጅ አካላት
ና ቁንቃትና ተስቦር በለማድጋበዎት
አግባብ ሁኔታዎችን ያመቻቻል፤

፪/ የአገልግሎት በ.ቁ.ን ፍጤታዊ አቅራ የእቅድ
ከንዱን ያገመግማል፤ ለግለመልዕክ
ከመቅረብ በፊት መርምሪ የማሽኑያ
አስተያየት ይሰጣል፤

፫/ የአገልግሎት በ.ቁ. ማስተካከለን ለመወጣት
በሚደረግለት ለለመች ጉዳዮች ገዢ
ይመከራል፤ ማስተካከለ ያቀርባል::

- f) a representative from each religious institution in the city of Lalibelamembers;
- g) two representatives of Elders and Renowned people from the town of Lalibelamembers;
- h) two Representatives of Lalibela Town women and youth associationsmembers;
- i) representative of Lalibela town Tourist Service Delivery Institutions operatorsmember;
- j) site managermember and secretary.

2/ Without prejudice to sub-article (1) of this Article the Committee, as may be necessary, allow other bodies to attend the meetings.

8. Power and Duties of the Committee

The Committee shall have the powers and duties to:

- 1/ facilitate conditions to develop sense of ownership among the local population surrounding the heritage sites to play active role in the protection of the heritage and as to the creation of strong coordination and linkage between stakeholders of the surrounding area;
- 2/ review the annual plans and performance of the office before they are being submitted to the Authority;
- 3/ deliberate and forward proposals on such other issues to enable the Office to properly discharge its responsibilities.

፭. የክሬታው ስብሰባ

- ፩/ ከክሬታው መደበኛ ስብሰባውን በሆነት ወር
አንድ ገዢ የደርጋል፡ ሆኖም አስፈላጊ ሆኖ
ለገኘ በስብሰባው ጥሩ በማንኛውም ገዢ
አስተካይ ስብሰባ ለያደርግ ይችላል፡፡
- ፪/ ከክሬታው አባላት ከማሽን በላይ በስብሰባው
ገዢ ከተገኘ ምልዓት ጉባኤ ይሆናል፡፡
- ፫/ የክሬታው መሳሪያዎች በስብሰባው በተገኘ
አባላት በፊጥም በልጭ ያልተረዳል፡ ሆኖም
ፊጥም አካላ በእካላ የተከራለ እንደሆነ
ስብሰባው መገኘ ውጥም ይኖረዋል፡፡
- ፬/ የዘመን አንቀጽ ድንጋጌዎች እንደተጠበቅ
ሆነ ከክሬታው የሂሳብ የስብሰባ ሥነ-
ሥርዓት ደንብ ለያወጣ ይችላል፡፡

ክፍል አራት**፪ ዓዋጅ ደንጋጌዎች****I. ክልክ**

- ፩/ በአዋጅ አንቀጽ ቅፅ (፩) የተመለከተት
የተከለከለ ተግባራት እንደተጠበቅ ሆኖ፣
በዘመን ደንብ አንቀጽ ይ በተመለከተት
አምስክት ሆኖም መሰጥ የሚከተሉትን
ተግባራት መፈጸም የተከለከለ ነው፡-
- ፪/ በቅርቡ፣ ገዢ ገዢ ለያስከትሉ
የሚችሉ ከሚከለው ከፍተኛ መረጃ
አመንጻ መሠረቶችን መጠቀም፣
- ፫/ ተናትና ምርመራን መምር ማንኛውም
በባለቤልዕት ያልተረፈ ሥራ
ማከናወን፡፡
- ፬/ በአዋጅ አንቀጽ ቅፅ (፩) የተመለከተት
የተከለከለ ተግባራት እንደተጠበቅ ሆኖ፣
በዘመን ደንብ አንቀጽ ይ በተመለከተት ይችላ
ሀኖም መሰጥ በባለቤልዕት የተሰጠ ልቃድ
አይኖር የሚከተሉትን ተግባራት ማከናወን
የተከለከለ ነው፡-

፯. Committee Meetings

- 1/ The Committee shall meet once in every three months; provided, however, that an extraordinary meeting of the Committee may be held at any time whenever called by the Chairperson.
- 2/ There shall be a quorum where more than half of the members are present at any meeting of the Committee.
- 3/ Decisions of the Committee shall be passed by majority vote; in case of a tie, the Chairperson shall have a casting vote.
- 4/ Without prejudice to the provisions of this Article, the Committee may adopt its own rules of procedure.

PART FOUR**MISCELLANEOUS PROVISIONS****10. Prohibition**

- 1/ In addition to the prohibited activities provided for under Article 42 (2) of the Proclamation carrying out the following activities within the Core Zone shall also be prohibited:
- using chemicals and high radiation tools that can cause damage to the heritages;
 - carrying out any activity which is not authorized by the Authority.
- 2/ In addition to the prohibited activities provided for under Article 42 (2) of the Proclamation carrying out the following activities within the Buffer Zone without the authorization of the Authority shall also be prohibited:

- ሀ) የቅርብና የእራሱ ተሰስር እና የአዋ
ሁለንተኞች አስተ የሚገኘ የህንጻ
ግንባታ;
- ለ) ከፍተኛ ሂይል ተሽከማና አስተገኘ
የኤሌክትሪክ የስልክ የሚያወች
ትክክል;
- ሐ) የውሃ ማጠረቁዎች ውድቅ ግንባታ;
- መ) የማዳሪና ማወጣትና ቁጥርወች;
- ወ) በቅርቡ ላይ ጉዳት ለያሳካቸል
የሚችሉ ሆኖችን መዝኑል::

፩፭. የበላውልዕና ሂቻ ስለማግኘት

በደረጃዎች የሚች መሰጥ የማዳቁዎች ተግባራትን
ለማከናወን የማዳቁዎች ማንኛውም ስው
በላውልዕና ማማሻርና ያህንጻ ማግኘት
አለበት::

፪፮. አስተዳደሩዋ መቀበ

በዚህ ደንብ አንቀጽ ፩ የተከለከለትን
ተግባራት በመተላለድ በቅርቡና በቅርብ ካላ
ስኅፈቻወች ላይ ጉዳት ያደረሰ ማንኛውም ስው
በላለም አግባብነት ባላቸው ለሳሽ መጠየቅ
እንደተጠበቀ ሆኖ በደረሰው ጉዳት ለክ
አስተዳደሩዋ መቀበ እንዲከፍል ያደረጋል::

፪፯. የመተባበር ግዢታ

“ማንኛውም ስው ያህን ደንብ-ለማሻልያዎ ሲገድ
ከኋይሁት በትር: የዚህ የመተባበር ግዢታ
አለበት::

፪፱. ደንብ የሚዘኗበት ቤት

ይህ ደንብ በ፩፪፭፯ ዓ.ም. ቀን ፳፻፱፷፯ ፭.፭
ከውጠበት ቀን ይሞር የዚህ ደንብ::

አዲስ አበባ ነው ይህ ደንብ የሚች ውድቅ

ቻይልማርያም ደንብ
የኢትዮጵያ ፌዴራልዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
መቋጋሪያ ማኅበር

- a) construction of buildings affecting the visual integrity and Outstanding Universal value of the heritage site;
- b) installation of high tension electric and telephone transmission towers;
- c) construction of water reservoirs;
- d) mining and quarrying activists;
- e) planting trees that can cause damage to the Heritage.

፪፱. Consulting and Getting Approval from the Authority

Any person who intends to carry out activities permitted within the Buffer Zone shall consult and get approval of the Authority.

፪፲. Administrative Penalty

Whosoever causes damage to heritages or the reserved heritage area in contravention of Article 10 of this Regulation, without prejudice to the punishments provided for in the other relevant laws, shall be subject to administrative penalty equivalent to damage sustained.

፪፩. Duty to Cooperate

Any person shall have duty to cooperate with the Office for the implementation of this Regulation.

፪፲፱. Effective Date



This Regulation shall enter into force on the date of publication in the Federal Negarit Gazette.

Done at Addis Ababa, this 28th day of August, 2015.

HAILEMARIAM DESSALEGN
PRIME MINISTER OF THE FEDERAL
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

አንድ ዕ

Annex 1



አዲስ አበባ

Annex 2

